

Superficie

$$(1) = \frac{1}{2} \times 54 \times 34'80 = 926'10 \text{ m}^2$$

$$(2) = \frac{1}{2} \times 57'30 \times 38'10 = 1091'56 \text{ ''}$$

$$(3) = \frac{1}{2} \times 42'40 \times 21'00 = 445'20 \text{ ''}$$

$$(4) = \frac{1}{2} \times 45'00 \times 24'90 = 560'25 \text{ ''}$$

$$(5) = \frac{1}{2} \times 45'00 \times 23'80 = 524'25 \text{ ''}$$

$$(6) = \frac{1}{2} \times 42'60 \times 20'20 = 424'20 \text{ ''}$$

$$(7) = \frac{1}{2} \times 42'00 \times 19'50 = 409'50 \text{ ''}$$

$$(8) = \frac{1}{2} \times 65'00 \times 24'55 = 797'82 \text{ ''}$$

$$(9) = \frac{1}{2} \times 65'00 \times 23'80 = 753'50 \text{ ''}$$

$$(10) = 38'70 \times 0'80 = 30'96 \text{ ''}$$

$$(11) = \frac{1}{2} \times 28'22 \times 0'80 = 9'12 \text{ ''}$$

fotal.

$$5992'51 \text{ m}^2$$